"MO-ANBESSA"

THE CONQUERING LION

መግለጫ

የሞዓ አንበሳ ምሥረታ

ሁላችንም በቅርብ እንደምንከታተለውና እንደምንገነዘበው የኢትዮጵያ ሁኔታ እጅግ አደገኛ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ዜጎቿን በቋንቋቸው፣ በሸለቋቸው በሆነው ባልሆነው አባጣ፣ ጐርባጣ ሁሉ አገሪቱን ሆን ተብሎ ለመገነጣጠልና እንዳልነበረች ለማድረግ የሚወሰደው እርምጃ ሁሉ ቀን ከቀን ገሃዳዊ ምሥክር ነው።

ይህ ጉዳይ ይዋል ይደር፣ ጊዜ ይፍታው የማይሉት መሆኑን ጠለቅ ብሎ መገንዘብና አርቆ ማስተዋልን ይጠይቃል። ኢትዮጵያን ባሁኑ ሰዓት የምናያት ነዳጅ እንደተርከፈከፈበት የእንጨት ደመራ ነው። አገሪቱን ለማጥፋት መዘመቱንና መታቀዱን፣ ሁሉም ነገር መከናወኑን ተገንዝበናል። የቀረው አንዲት የክብሪት ትንታግ ከደመራው ላይ መወርወርና ጨርሶ ኢትዮጵያ የምትባል አገር የነበረች እንጂ የማትኖር መሆኑን ማየት ብቻ ነው። ይህ አባባል ትንቢት አይደለም። የተግባር ቅጓም ተከተል እንጂ! ይህ ሕዝብ፣ ይህ ትውልድ ነገ ጧት ሳይሆን ዛሬ ምሽት የሚያየው የዕቶን ክምር ይሆናል።

ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሆይ! ወደ ላይ፣ ወደ ታች፣ ግራ፣ ቀኝ የምንልበት ምንም ሰዓት ጨርሶ የለንም። ነገር ግን አንድና ብቸኛ የሆነው ሁላችንም የምንሠለፍበት አጣዳፊው ጉዳይ ይችን አገር ከዚህ ማጥ ውስጥ ከመቅጽበት ለማዳን መነሳት ብቻ ነው።

ከዚህ መዓትና መቅሠፍት አገራችንን ማዳንና ማትረፍ የምንችለውም መላው ሕዝብ በሙሉ ልብ፣ በሙሉ ኃይል ለሁሉም መልክ፣ ለሁሉም ቋንቋ ጥላና ግርዶሽ የሆነው የታሪካችን፣ የባህላችን፣ ያንድነታችንና የነፃነታችን ዓርማ ዘውድ ከበላይ ሲኖርና ሲቀመጥ ብቻ ነው። ወዲያም አልን ወዲህ ይህን ዕውነታ ልናናውጠው የማንችለው የአንድነታችንና የነፃነታችን መሠረት የክብራችንና የባህላችን ዓምድ ራሱ ዘውድ ነው።

ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሆይ! ኢትዮጵያን ከዚህ ካለችበት፣ ከገጠማትና እንዳልነበረች ከሚያደርጋት ሁናቴ ለማዳንና እንደነበረች አቆይቶ ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ አገር አቀፍ፣ አገር አዳኝ ሕዝብን ከሕዝብ ወገንን ከወገን ባንድነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ብሔራዊ አስተባባሪ አካል ሞዓ አንበሳ ተመሥርቷል። ይህን ታላቅ የምሥራች ስናቀርብ አገራችን ከራስ ፀጉሯ እስከ እግር ጥፍሯ እንዳለች እንደነበረችና እንደተከበረች የሚያቆያት ህልውናዋን የሚንከባከብ ፈጥኖ ደራሽ አካል መሆኑንም እንደምትገነዘቡት ጥርጣሬ የለንም። በዚህ አሰባሳቢ አካል ውስጥ ተሳታፊ ሆነን ላንድነታችን፣ ለባህላችንና ለወግ ለማዕረጋችን ባንድነት እንነሳ!! ሞዓ አንበሳ ይህን ብሔራዊ ኃላፊነትና ግዴታ ለመወጣት ተመሥርቷል።

ስለዚህ ሞዓ አንበሳ ለኢትዮጵያዊ ሁሉ አሰባሳቢ አካል ስለሆነ የፓርቲ ወይም የድርጅት ገደብ የለውም። የዜጎቿን አንድነት፣ ወንድማማችነት፣ ዕኩልነትና ነፃነት ለማስከበርና የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ የቆመ የተግባር መሣሪያ ነው።

የሞዓ አንበሳ ተግባር በሕገ መንግሥት የተከለለ፣ አቋሙ በሥርዓታዊ ሕግ የተወሰነ የንጉሠ ነገሥት መንግሥት በውስጡ ግን ብዙ ፓርቲዎች የሚኖሩበት እንደ ታላቋ ብሪታንያ (ዩናይትድ ኪንግደም) እንደ ጃፓን ዓይነት መንግሥት እንዲመሠረት ረድቶ ተግባሩን ይፈጽማል።

ስለዚህ በውጭም አገር ሆነ በውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የሥራው ተሳታፊ እንድትሆኑ በአክብሮት ያሳስባል። የመተዳደሪያ ደንቡም ከዚሁ ጋር አብሮ ተያይዟል።

ኢትዮጵያ ታበጽሕ ዕደዊሃ ኀበ እግዚአብሔር።

የሞዓ አንበሳ አሰባሳቢ አካል!

ተግባር፣

የሞዓ አንበሳ ተግባር በማንኛውም አመቺና ተስማሚ በሆነ መንገድ ሁሉ የሕዝብ ቅስቀሳ እያደረገ የዘውድን አቋም እንዲደገፍ የሚረዱትን ተግባራት ሁሉ ያከናውናል። ከነዚሁም መካከል፣

1) ዓላማውን የሚደግፉ ጽሑፎችንና ዜናዎችን ማሠራጨት
2) የሕዝብ ዕርዳታ አውታሮችን መዘርጋት
3) ሥራ አስፈፃሚ ቅርንጫፎችን በያሉበት ማቋቋም
4) አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ሁሉ የአባላት ምዝገባ